

ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT



جبهة تحرير اورومو

Gaafa: 11/07/2017
Date: _____

تاريخ

Lakk.:09/stm/abo/2017
No.: _____

رقم

የጨቋኞችን ከንድ የሚያፈረጥም ግብርና ቀረጥ መወገዝ አለበት!

(የአነግ መግለጫ)

የአሮሞ ነጻነት ግንባር በዘመቻ መልክ በነጋዴዎች ላይ የተጫነውን ከአቅም በላይ የሆነና በመድልዎ ላይ የተመሰረተ ግብርና ቀረጥ ያወጣል። በተለይ ደግሞ ይህ ከአቅም በላይ የሆነ ግን ሆን ተብሎ የሌሎች ብሄር ተወላጆችን ከንግዱ ስርዓት ውጪ በማድረግና ሃብታቸውን በመዘረፍ ላይ ያተኮረ በመሆኑ አጥብቆ ይቃወመዋል። በመሆኑም ከአቅም በላይ የሆነው ግብርና ቀረጥ የተጫነባቸው ሁሉ የሚከፍሉት ግብር ጸረ-ህዝቦች የሆነውን መንግስት የሚያጠናክር፣ የህዝቦችን መብቶች ለማፈን ለጦር መሳሪያ ግዢ የሚውል መሆኑን በመገንዘብ እንዲጋፈጡት አነግ መልዕክቱን ያስተላልፋል። ይህ መንግስት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ያለስጋት ስርቶ መኖር የማይቻል መሆኑን ተረድተው ስርዓቱን በመፋለም ከማስወገድ ባሻገር ሌላ መፍትሄ የሌለ መሆኑን አነግ በድጋሚ ያሳስባል።

ገንቢና ተቀባይነት ያለው፣ ከአድልዎና ከአንድ ቡድን ፍላጎት የጸዳ እንዲሁም ለሃገርና ህዝቦች ጥቅምና ፍላጎት የቆመ መንግስት መታጣት ኢትዮጵያ ደሃ ሃገር እንደሆነች እንድትሰነብት ዋነኛ ምክንያት ሆኗል። ዜጎች ካለው መንግስት ተስፋ በመቁረጥና መጻዲ ተስፋቸው በመጨለሙ በህዝቦችና ይህችን ኢምፓዬር እየገዛ ባለው መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ይበልጥ ከመራራቅ በስተቀር ሊቀራረብ አልቻለም። መዘረፍና መጨቆንን በመቃወም እየተፋፋመ ያለው ተቃውሞ ኢምፓዬሪቷን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እያመራት ነው። የፖለቲካ ችግርን ከመፍታት አፍኖ ለማቆየት መሞከር፣ ፍትሃዊ የመብት ጥያቄ ባህሱት ላይ በማትኮር ለማደሃየት የሚወሰደው እርምጃ ያለውን ተቃውሞ ይበልጥ አጠናክረው እንጂ ያስገኘው ውጤት የለም። ፍርሐትና ሽብርን መፍጠር ካልሆነ በስተቀር ለአምባገነኑ መንግስት ተቀባይነትና ድጋፍ አላስገኘለትም። ይህ መንግስት እየተካሄደበት ያለው ተቃውሞ እየበረታ ከመምጣቱ ባደረበት ፍርሃት በጦር፣ ደህንነትና ኢኮኖሚ መስክ እራሱን አጠናክሮ አፈናውን መቀጠል ዓላማው በማድረግ በዝርፊያ የሚያገኘውን ሃብት በዚህ ላይ ማባከን ለበለጠ ድህነትና ኋላቀርነት በር እንደሚከፍት ግልጽ ነው። ህዝቦችን በመዘረፍ የስርዓቱን ገቢ ለማድለብ መስራት ፍጻሜው መልካም እንደማይሆን ከማንም የተሰወረ አይደለም።

በወያኔዎ ኢትዮጵያ ስር ስርቶ ለመኖር፣ አርሶ ለማምረት፣ ነግዶ ለማትረፍ ወያኔ መሆን የግድ ይላል። በትውልድ ከወያኔ ያልሆነ ያለውን መብት ሁሉ መስዋዕት አድርጎ የታዘዘውን በመስራት ተንበርክኮ ለመኖር ይገደዳል። ለህዝቡ የሚቆረቆር፣ ዝርፊያንና ጭቆናን የሚፋለም፣ ለፍትህና ለመብቱ የሚቆም በወያኔ መንግስት እንደአውሬ ይታደናል። ወሰን ያጣ የከፋት ተግባርና ዝርፊያ ምን እንደሚያስከትል ባለፉት መንግስታት ላይ ሲወሰዱ የነበሩትንና በአሁኑ ወቅት በወያኔ ላይ እየተወሰዱ ያሉትን ህዝባዊ እርምጃዎች ማጤን በቂ ነው።

ወያኔ ስልጣን ላይ በቆየባቸው ረዥም ዓመታት ውስጥ የስርዓቱ ጥቃት ስለባ ከመሆን ያመለጡ ተጨቋኝ ህዝቦች የሉም። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ናቸው ለከፋ ቸነፈር፣ ድህነትና ረሃብ የተዳረጉት። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተተኩሮባቸው ሲወሰድባቸው በነበረው የማደህየት እርምጃ አርሶአደሩ ከመሬቱ ተፈናቅሏል። ማዳበሪያ በውድ ዋጋ እንዲገዛ በመደረጉ በሬውን ሽጦ እዳ በመክፈል ማረሻውን ሰቅሎ በጉልበት ስራ ላይ ለመሰማራት ተገዷል። በተለያዩ ጊዜያት የሚጠየቀውን ልዩ ልዩ መዋጮ ከፍሎ መኖር ተስኖት ስደትን የመረጠው አያሌ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በወያኔ ስራ እጅና እግሩ ታስሮ ስርቶ እንዳይተርፍ የተደረገው ነጋዴም ቁጥሩ እጅግ ብዙ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ዘርፍ ከብረው ሃብት በማፍራት የታዩት ከመንግስት ከለላ ያገኙትና ከቀረጥ ነጻ እቃ ማስገባትና መላክ የሚችሉ፣ ግብር የማይከፍሉት ብቻ ናቸው።

በኢትዮጵያ የንግድ ዘርፍ እንቅስቃሴ በሞኖፖል በመያዝ በርካታ ነጋዴዎችን ከስራ ውጪ ያደረጉት የመንግስት ድጋፍ ያላቸው፣ ከስርዓቱ መሪዎችና ሹማምንት ጋር የሚነግዱት ናቸው። ከዚህም ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩት ነጋዴዎች የአንድ አካባቢ ተወላጆች ናቸው ማለት ይቻላል። በትውልድ ከሌላ አካባቢ የሆኑት ቢታዩም ከአቅም በላይ የሆነ ግብርና ቀረጥ ለመክፈል ከመገደዳቸው እድገት ማስመዘገብ የተሳናቸው አልያም ንግዳቸው ማስፋፋት ያልቻሉ ናቸው።

ሁሉም የኢትዮጵያ ገዢዎች የዘርፊያና የጭቆና ስርዓትን በመዘርጋት በህዝቦች ሰቆቃ የተንደላቀቀ ኑሮ መኖርን ግባቸው በማድረግ ወደ ስልጣን ይወጣሉ። ለዚህም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከአቅማቸው በላይ በሆነ ግብር ያሰቃዩአቸዋል። ማለቂያ የሌለውን የገዢዎች ፍላጎት ለማሟላት ሲባል የሚወሰንባቸውን ከአቅም በላይ የሆነ ግብርና ቀረጥ መክፈልም የሰራተኛው፣ ነጋዴውና አርሶአደሩ ግዴታ ነው።

በአሁኑ ወቅት የወያኔ መንግስት ገቢውን በዘርፊያ ለማሳደግ በነጋዴዎች ላይ አነጣጥሮ ከአቅማቸው በላይ የሆነ ቀረጥና ግብር እንዲከፍሉ ወስኖባቸዋል። የዚህ ውሳኔ ዓላማን ገንዘብ ማግኘት ብቻ ሳይሆን፤

1. በትውልድ ከተጨቋኝ ብሄሮች የሆኑትን ነጋዴዎች ግብር አብዝቶባቸው ከንግዱ እንቅስቃሴ ውጪ እንዲሆኑና በማደህየት ሃይል እንዳይሆኑ ማድረግ
2. በአንድ አካባቢ ተወላጆች ቁጥጥር ስር የገባውን የሃገሪቱን የንግድ ሂደት ይበልጥ በነሱ እጅ እንዲገባ በማድረግ ከተሞችን በተለይም ደግሞ ፊንፊኔንና አካባቢዋን እንዲቆጣጠሩ ለማስቻል
3. የመንግስቱ ሕልውና አስተማማኝ መሆን ባለመቻሉ ተስፋ ቆርጠው የነጋዴዎችን ሃብት አይናቸውን ጨፍነው በመዝረፍ ወደ ውጭ በማሸሽ ለመክበር ነው።

ይህ እንዲገታ የሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ውሳኔ ይፈልጋል። የወያኔ ስርዓት በቃን! ብለው ከላያቸው ላይ ለማሸቀንጠር የመንቀሳቀስ ውሳኔ።

የአሮሞ ነጻነት ግንባር በዘመቻ መልክ በነጋዴዎች ላይ የተጫነውን ከአቅም በላይ የሆነና በመድልዎ ላይ የተመሰረተ ግብርና ቀረጥ ያወግዛል። በተለይ ደግሞ ይህ ከአቅም በላይ የሆነ ግን ሆን ተብሎ የሌሎች ብሄር ተወላጆችን ከንግዱ ስርዓት ውጪ በማድረግና ሃብታቸውን በመዘረፍ ላይ ያተኮረ በመሆኑ አጥብቆ ይቃወመዋል። በመሆኑም ከአቅም በላይ የሆነው ግብርና ቀረጥ የተጫነባቸው ሁሉ የሚከፍሉት ግብር ጸረ-ህዝቦች የሆነውን መንግስት የሚያጠናክር፣ የህዝቦችን መብቶች ለማፈን ለጦር መሳሪያ ግዢ የሚውል መሆኑን በመገንዘብ እንዲጋፈጡት አነግ መልዕክቱን ያስተላልፋል። ይህ መንግስት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ያለስጋት ስርቶ መኖር የማይቻል መሆኑን ተረድተው ስርዓቱን በመፋለም ከማስወገድ ባሻገር ሌላ መፍትሄ የሌለ መሆኑን አነግ በድጋሚ ያሳስባል።

ድል ለአሮሞ ህዝብ!

የአሮሞ ነጻነት ግንባር

ሐምሌ 11 ቀን 2017ዓም